



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት

ልሳነ- ሕግ ጋዜጣ

LISAN HIG GAZETA

OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE

17 ኛ ዓመት ቁጥር 22 አሰሳ ሐምሌ 1993 ዓ.ም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

17th Year No 22 Assosa July 2001

| | |
|---|--|
| <u>ማዕዘን</u> | Proclamation 22/2001 |
| አዋጅ ቁጥር 22/1993ዓ/ም | |
| የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ማእድን፣ ውሃና ኢነርጅ ሀብት ቢሮ ማቋቋሚያ አዋጅ 22/1993 | Proclamation to prove for the establishment of the BENISHANGUL GUMUZ NATIONAL REGIONAL state water mines and energy resource bureau. |

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የማእድን፣ ውሃና ኢነርጅ ሀብት ቢሮ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 22/1993 ክልሉ ለተለያዩ ግልጋሎቶች ሊውል የሚችል ክፍተቶች የውሃ ማዕድንና ኢነርጅ ሀብት ያለው በመሆኑ፣ ይህም የውሃና የማዕድን ሀብት የሕዝብ ሀብት በመሆኑ ለክልላችን ሕብረተሰብና ለሀገራችን ኢኮኖሚ ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ሲሆን ለሀብረተሰቡ በጋራ ለመስራት ንፅሁ የመጠጥ ውሃ በክልል ከተሞችና በገጠር ከተሞች የሚስፋፋባትን ሁኔታ ማመቻቸት፣ የጥራት ደረጃ እንዲኖረው በልዩ ልዩ የአገልግሎት ዓይነቶች መካከል ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ማስፋፋትና ጥቅም ላይ እንዲወሉ ማድረግ፣ በክልሉ በሚገኙ ወንዞች ላይ መሠረት በማድረግ የእርሻን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማስፋፋት ይቻል ዘንድ የመስኖ አጠቃቀምን ማዳበር፣ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትን ለማዳረስ፣ የነዳጅ ውጤቶችን ባህላዊ የማድንና ማምረቻ ሥራዎች ማዳበር እንዲሁም የሀብረተሰቡን የኢነርጅ ምንጭ በሂደት የሚከሰተውን የኢነርጅ ብክነት ዝቅ እንዲልና የቁጠባ ባህል እንዲዳብር አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ እና ማንኛውንም በከርሰ ምድር ውስጥ የሚገኘውን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ለክልሉ ኢኮኖሚ ዕድገት መፋጠን ወሳኝ ሚና እንዲኖረው ያደርጋል፡፡

በዚህ ሀብት ጥበቃና ለሕዝቡ ጥቅም መዋልን ለማረጋገጥ የሚያስችል ሕግ ማውጣት በማስፈለጉ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልል መንግሥት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 2/ለ/ መሠረት የሚከተው ታውጆል፡፡

Proclamation 22/2001
 Proclamation to prove for the establishment of the BENISHANGUL GUMUZ NATIONAL REGIONAL state water mines and energy resource bureau.
 WHEREAS, the possesses great deal of water. mine and energy that can contribute a lot to the development of the region and the country's economy therefore facilitating the means to provide potable water to the Regional towns and rural areas up grading its equality and develop it in utilization it in a balanced way between different sectors and to develop irrigation system in developing the economic sectors of agriculture cultivating the culture of using fuel and other traditional mining undertakings in order to disseminate electric power supply as well as endeavoring to reduce energy wastage among the community and promote the custom of conserve this resources and following up its utilization.
 WHEREAS, it has been important to promulgate legal frame work that helps to energy conservation and use underground potential natural resource of the region to accelerate the development of the region.
 NOW, THERE FORE, the following is here with proclaimed pursuant to constitution of the Benishangul Gumuz National Regional state Article 47 sub Article 2(b)

**ክፍል አንድ
ጠቅላላ
አንቀጽ 1
አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ የውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ቢሮ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 22/1993 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2 ትርጓሜ

1 የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ :- የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ውሃ ሃብት ቢሮ ማቋቋሚያ አዋጅ ነው

2 የክልል የውሃ ሀብት ማለት በአንድ ክልል ውስጥ ተወስኖ የሚኝ የውሃ ሀብት ሲሆን ከአንድ በላይ የሆኑ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድሮችን አቋርጦ ለሚፈስ ወይም ለሚያዋስን ውሃ ገባር የሆኑ ወንዞችን ይጨምራል።

3 ማዕድን ማለት ማናቸውም ዋጋ ያለው የምድር ክፍል ሆኖ ወይም በምድር ላይ ወይም ውስጥ በተፈጥሮ ተከማችቶ የሚኝ ሲሆን ጨውን፣ የማዕድንና ውሃንና የጂኦተርሚል ክምችት ይጨምራል። ሆኖ በአዋጅ ቁጥር 295/1978 አንቀጽ 2/7/በተመለከተው ትርጓሜ የተሸፈነውን ነዳጅና /ፔትሮሊየም / አይጨምርም።

4 ኢነርጂ ማለት አንድን ነገር የሚያንቀሳቅስ ወይም ሙቀትና ብርሃን የሚሰጥ ሀይል ማለት ነው።

5 ቢሮ ማለት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የውሃ የማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ቢሮ ነው።

6 ሚኒስቴር ማለት የውሃ ሀብትና የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስቴሮች ናቸው።

7 መንግስት ማለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው።

8 ምክር ቤት ማለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ነው።

9 ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ማለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሥራ አስፈጻሚ ነው።

**PART ONE
GENERAL**

1. short Title

This proclamation may be cited water mines and energy Resource Bureau Establishment proclamation No 22/2001

2. Definition

In this proclamation, unless the context requires otherwise;

1 'Water resources' means any surface or ground water by excludes mineral water and geothermal deposit as defined in the mining proclamation No 52/1994

2 Regional water resources' means any water resource existing within a Regional and includes tributaries of water that flows across or lies between more than a national Regional self Governments.

3 "Minerals" means any naturally occurring mineral substance of economic value forming part of found no or within the earth's crust including salt, mineral water and geothermal deposits, but excluding petroleum, natural gas and oil shale as define in Article 2/7/of proclamation No 295/1986.

4 "Energy" shall mean apower that activates something or that generates heat and light.

5 "Bureau' means Benishangul Gumuz National Regional State water, mines and energy resource bureau

6 "Ministry" means the ministries of water resource, and the mines and energy.

7 "Government' means the Benishangul Gumuz national regional state government.

8 "Council' means the Benishangul Gumuz National Regional state council

9 "Executive Committee" means the Benishangul Gumuz National Regional state executive committee.

ክፍል ሁለት

የቢሮው መቋቋም ዋና መሥሪያ ቤቱና ዓላማ

ፆዕራፍ አንድ

3 መቋቋም

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የውሃ የማዕድንና ኢነግጂ ሀብት ቢሮ ከዚህ በኋላ ቢሮ እየተባለ የሚጠራ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

ቢሮው ተጠሪነቱ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።

ቢሮው በስሙ ይከሰሳል፤ ይከሰሳልም።

4 ዋና መሥሪያ ቤት

የቢሮው ዋና መሥሪያ ቤት በክልሉ ርዕሰ ከተማ ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ በዞንና በወረዳ የሚቋቋሙ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች ይኖሩታል።

5 የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ክልል ውስጥ የሚካሄድ የውሃና የማዕድንና ኢነግጂ ሥራ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

ፆዕራፍ ሁለት

6 የቢሮው ሥልጣንና ተግባር

1 ስለውሃ ሀብት ጥበቃና አጠቃቀም የወጡ ህጎች፣ ደንቦችን መመሪያዎች በክልሉ ውስጥ መከበራቸውን ያረጋግጣል።

2 በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የሽለቆዎች የተፈጥሮ ሀብቶችን ከምችትና ስርዓት ያጠናል፤ መረጃዎችን ያሰባስባል፤ ይመዘግባል፤ ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር በሚካሄድ ጥናቶች ይሳተፋል።

3 የክልሉ የውሃ ሀብት በልዩ ልዩ የግልጋሎት ዓይነቶች መካከል ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መከፋፈሉንና ጥቅም ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል።

4 የክልሉን የውሃ ሀብት በሚመለከት ግድቦችንና ሌሎች የውሃ ሥራዎችን ለመሥራትና በጥቅም ላይ ለማዋል ከክልሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ፈቃድ ይሰጣል ፤ ይቆጣጠራል።

5 የክልሉን የውሃ ታሪፍ በተመለከተ ጥናቶች ያካሂዳል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይቆጣጠራል፤ ከሚመለከተው አካል ጋርም በመሆን የውሃ ክፍያ ይሰበሰባል።

6 ለልዩ ልዩ ግልጋሎቶች ለሚውል ውሃ የተወሰነው የጥራት ደረጃ እንዲሁም ለልዩ ልዩ ፍላጎቶች የተወሰነው የጥራት ደረጃ እንዲሁም ለልዩ ልዩ ፍላጎቶች የተወሰነው የጤናማነት ደረጃ በክልሉ ውስጥ በሥራ ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል።

7 የውሃ ሀብትን በመጠቀም ረገድ ጉዳዩ ከሚመለከተው የማዕከል የሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ጋር ይተባበራል፤ በክልሉ ውስጥ ለሚካሄደው የውሃ ልማት ሥራዎች አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል።

8 የሚትሮሎጂ ፣የሀይድሮጂ መረጃዎችን በመሰብሰብ ረገድ ከሚመለከተው አካል ጋር አስአላጊውን ትብብር ያደርጋል።

PART TWO

ESTABLISHMENT AND HEAD OFFICE OF THE BUREAU

3 Establishment

1The Benishangul Gumuz National Regional state water mines and energy bureau “here in after referred to as the bureau “is here established by the proclamation

2 The bureau shall be accountable to the executive committee of the council.

3 The bureau shall sue and sued by its name.

4 Head Office

The bureau shall have its head office in the capital town of the Region and may have branch offices in the zone and worda as necessary.

5 Scope of Application

This proclamation shall apply to and govern the conduct of operations and related activities of water, mining and energy with in the territory of Benishangul Gumuz Regional State.

CHAPTER TWO

6 Power and Duties of the Bureau

The bureau of water, mines and energy resource shall have the following powers and duties.

1 Ensure the implementation on of laws, regulations and policies issues for the conservation and utility of water resources in the Region.

2 Studies about the valleys, the natural resource distribution and availability, collect data, in the other survey and studies in the Region.

3 Control the water resource utility for various purposes that is distributed in fair way,

4 Concerning the water resources of the Region, for the constriction dams and to put it to use in cooperation with other concerned bodies, issues license and control the activities.

5 Make research on the tariff of the water of the Region and oversee its implementation when approved, collect water fee in cooperation with the concerned bodies.

6 control the quality of pure water that is utilized for various purposes and over see the portability quality accord to settled standard of various sewerages in the Region

7 proved necessary support for water development work cooperate with relevant minister office regarding utilization of water resource

8 shall cooperate with concerned organs regarding collection of metrology and hydrology information

9 የውሃ ሀብት ልማት ጥናቶችን ያካሄዳል እንዲጠና ያደርጋል መረጃዎች ይሰበሰባል ያደራጃል፤

10 ንፁህ የመጠጥ ውሃ በክልሉ ከተሞችና የገጠና ህብረተሰብ የሚኝበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤ ያጠናል ፣ ይከታተላል ፣ ይቆጣጠራል፤

11 የክልሉ ሕዝብረተሰብና ባለሀብቶች በውሃ ልማት ሥራዎች ላይ እንዲሳተፍ ያበረታታል፤ ተገቢውን የሙያና የቴክኒክ ዕገዛ ያደረጋል፤

12 የመጠጥ ውሃ ተቋሞችን ይንከባከባል እንደአስፈላጊነቱ የኦፕሬሽንና የጥገና ሥራዎችን ያከናውናል፤

13 የማዕድን ሀብትን በመጠበቅ ረገድ ከማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስቴር ጋር ይተባበራል፤ በክልሉ ውስጥ ለሚካሄደው የማዕድንና ኢነርጂ ልማት ሥራዎች አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል

14 በክልሉ የሚገኙ ለመስኖ ልማት ሊውሉ የሚችሉ ማንኛውንም እምቅ የውሃ ሀብት ያጠናል፤ ለመስኖ ልማት እንዲውልም ያደርጋል፤

15 በክልሉ የሚገኙትን ማንኛውንም የውሃ ተቋማት ያስተዳድራል ፣ ይቆጣጠራል፤

16 ውሃ ነክ ጉዳዮች ላይ የማማከርና ሙያዊ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤

17 በክልሉ ውስጥ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ለማዳረስ በነዳጅ ኃይል የሚሰሩት አነስተኛ የውሃ ኃይል ለመንጫ ጣቢያዎች ስለሚቋቋሙ ሁኔታ ያጠናል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ አነስተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨትና የማስራጨት ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

18 አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር በክልሉ የሚያስፈልገው ጋዝ ነዳጅና የነዳጅ ውጤቶች የሚያቀርቡበት ሁኔታ ይመቻቻል፤

19 አግባብ ካላቸው ጋር በመተባበር የተወሰነ ኢነርጂ መጠባበቂያ ክምችት እንዲኖር መደረጉን ያረጋግጣል፤

20 ባህላዊ የማዕድንና ማምረቻ ሥራን ያበረታታል ፣ የኮንስትራክሽን ማዕድንና የማምረት ሥራ ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

7 የቢሮ ኃላፊ ተጠሪነትና ኃላፊነት

1 በዚህ አዋጅ ቁጥር 7 ለቢሮው የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል፤

2 የቢሮውን የአጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ፣ የረጅም ጊዜ ዕቅድ አዘጋጅቶ ያቀርባል፤

3 የቢሮውን ሥራዎች ያቅዳል፤ ያደራጃል ፣ ያስተባብራል፤ ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤

4 ለቢሮ የተፈቀደው በጀትና ዕቅድ በአግባቡ ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

5 የቢሮውን ሥራ አፈጻጸምና በጀት አጠቃቀም ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያቀርባል፤

6 በመንግሥት ሠራተኞች አስተዳዳሪ ደንብ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስናብታል፤

7 በቢሮው ስም የባንክ ሂሳብ ይከፍታል፤ ያንቀሳቅሳል፤

8 ሥልጣንና ኃላፊነቱን ለቢሮው ሠራተኞች የሥራ ኃላፊዎች እንደ አስፈላጊነቱ በውክልና ይሰጣል፤

9 ቢሮው ከሶስተኛ ወገን ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ቢሮውን ይወክላል፤

10 በክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሰጡትን ሌሎች ተመሳሳይ ተግባራት ያከናውናል፤

9 study research on water research development make research to be study collect and compile the information

10 Facilitate the means in which the potable water can be distributed to both rural and urban communities in the region makes the research follows up and control it

11 Encourage the society and investors to participate in water development works and provide relevant technical and professional support

12 safeguards and takes care of potable water institution and perform the required operations and maintenance works

13 cooperate with the ministry of mine and energy to conserve mine resource

14 conduct study regarding the potential resource of the region in the field of irrigation and facilitate its utilization

15 Administer and control water institutions of the Region

16 shall advice on affairs related to water and issue certification of profession

17 shall conduct the study on establishment and how to utilize small scale hydropower generating stations to make accessible electric power throughout the region execute the same when approved and issue license of small scale electric power generation and distribution and control the same

18 facilitate the availability of gas petroleum and by products necessary for the region in cooperation with the appropriate organs

19 Ensure the existence of define energy reserves for the region in cooperation with the appropriate organs

20 shall promote traditional mine production issues license of production of construction mine and control the same

7 Responsibility and accountability of bureau Head

The bureau head shall have the following responsibility

1 shall implement the power and duties given to the bureau according to article 6 of this proclamation

2 shall prepare short medium and long term planes work programs budget and implement when approved

3 shall plane the work of bureau organize coordinate direct and control the same

4 make appropriate implementation and budget allocated and work plane of the bureau follow up and control the same

5 present report on work implementation and budget utilization of the concerned body

6 it shall employee and terminate contract of worker in accordance with civil serves administration regulation of the government

7 opens bank accounts of the bureau and operates it in the same

8 Delegates power and responsibility of the bureau to the employee and official as need may arise

9 Represent the bureau in communication with the third party

10 shall perform other similar duties assigned by the Regional executive committee.

ክፍል ሶስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

8 በጀት

የቢሮው በጀት በመንግሥት የሚመደብና ክሌሎች ምንጭ ይሆናል።

9 የሂሳብ መዛግብትና ሰነዶች አያያዝ

1 ቢሮው የተሟላና ህጋዊ የሆነ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል፤

2 የቢሮው የሂሳብ ሰነዶችና መዛግብት በክልሉ ዋናው አዲተር መሥሪያ ቤትና በፋናንስ ቢሮ ይመረምራሉ።

10 የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

1 ከዚህ በፊት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል መንግሥት አዋጅ ቁጥር 3/1988 በሥራና ከተማ ልማት ሥር የነበረ የማዕድንና ኢነርጅ ሥልጣንና ተግባራት በዚህ አዋጅ ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ መንግስት ውሃና ማዕድንና ኢነርጅ ቢሮ ተላልፏል።

2. ማዕድንና ኢነርጅ ሥር ሲሰሩ የቆዩት የመንግስት አካላት ማናቸውንም መዛግብትን ቁሳቁስ በዚህ አዋጅ ለሚቋቋመው ቢሮ ያሰረክባል።

11. የመተባበር ግዴታ

ለዚህ አዋጅ ተፈጻሚነት ማካኛውም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካልና ግለሰብ የመተባበር ግዴታ አለበት።

12. ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች ይህን አዋጅ የሚቃረን ማካኛውም ህግ ደንብ መመሪያ ወይም የአሠራር ልምድ በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

13. መመሪያዎችን የማውጣት ስልጣን

ቢሮው ይህን አዋጅ በሥራ ላይ ለማዋል የሚረዱ መመሪያዎች ሊያወጣ ይቻላል።

14. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ልሳነ ህግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሰሳ ሐምሌ 1/1993ዓ/ም
ያረጋል አይሸሸም ብርሐኔ
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልልዊ መንግስት
ፕሬዚዳንት

PART THREE

MISCELLANEOUS PROVISIONS

8 Budgets

The Government shall allocate the budget of the bureau.

9 Accountable Records and Documentation

1 The bureau shall keep complete and law full account records

2 The Regional general auditor office and finance bureau shall audit the account records and document of bureau.

10 Transitory provisions

1 The power and duties of the labor and urban development bureau in relation to mine and energy pursuant to Benishangul Gumuz National Regional state proclamation No 3/1998 is now transferred to Benishangul Gumuz National Regional state water`

mines and Energy Bureau Pursuant to this proclamation

2 Each governmental organ that had been functioning under mines and energy shall now hand over all records and equipments to the bureau established under per this proclamation

11 Duty to cooperate

Any person government and nongovernmental organ shall have the duty to cooperate the implementation of this proclamation

12 In application laws

Any law regulations, directives or practices which are in consistent with this proclamation shall have no effect/force/with respect to matters provided for in this proclamation.

13 power to promulgate Regulations

The bureau shall have the power to enact regulations that help to implement this proclamation.

14 Effective Dates

This proclamation shall come in to force as of the date of its publication in the Regional Lissane Hig Gazeta.

Done at Assosa this July8,2001

Yaregal Aysheshim Birhane Benishangul Gumuz National Regional state President